



ታህሳስ 13/2008

**ወያኔ በሕዝብ ላይ የሚፈጽመውን ግፍና ግድያ እናውግዝ**

ጨቋኙ የወያኔ አገዛዝ በቅርቡ ተቀስቅሶ ያለውን የሕዝብ ተቃውሞ ለማፈን ሲጥር በርካታ ንጹህ ዜጎችን መግደሉ በይፋ ተነግሯል። ጸረ ሰላም ሀይሎች በሚል በተለመደው ሸፋኑ ተቃዋሚዎችን ከሶ ግድያቸውንም ማጠየቂያ ሊሰጥ መሞከሩንም ዜጎች ሁሉ የታዘቡት ነው። በርካታ ዜጎችንም ታግተው ስየል እየተቀበሉ ናቸው። ይህን ሁሉ ግፍና ግድያ ኢፖእኦኮ አጥብቆ ያወግዛል።

ከአምቦ እስከ ሀሮማያ፣ ከጅማ እስከ ጎንደር፣ ጋምቤላ፣ ዋልድባ፣ አጋዴን፣ ወዘተ ዜጎች የወያኔ የግፍ በትር እየመታቸው ነው። የአዲስ አበባ መስፋፋት ወይም ማስተር ፕላን ብሎ አገዛዙ ያመጣውን ዕቅድ ተቃውሞ ያሰሙ ዜጎች ሲጠቁ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ገዢው ክፍል የሕዝብ መሬት እየጠቀና ለባዕድ እየሰጠ ወይም እየሸጠ በዚያውም ሺዎችን እያፈናቀለ የቆየ ነው። የግዳጅ ሰፈራም ከተጀመረ ዓመታት አልፏል። አገዛዙ ሰፊ የሙብት ረገጣ ሲያደርግ ከሃያ አመታት በላይ ሆኖታል። በሀይማኖት ጉዳይም ጣልቃ እየገባ ምዕመናን እየጎዳ ነው -- አደባባይ ኢየሱስ፣ አንዋር መስጊድ፣ ለእስር የተዳረጉና የተገደሉ የሀይማኖት መሪዎችና ተከታዮች ምስክር ናቸው። በቃሊቲ፣ ቂሊንጦ፣ ዝዋይ፣ ወዘተ ስንቱ የፖለቲካ እስረኛ መከራ እየየ ነው። ስየል የተለመደና የተስፋፋ ነው፤ ፍትህ ደብዛዋ ከጠፋ ዓመታት አልፏል፤ ፍትሃዊ አተዳደር የህልም እንጀራ እንደሆነ አለ። በዚህ በዚያ ተቃውሞ በተከሰተበት ሁሉ አገዛዙ ግድያና አፈና እያካሄደ ነው ያለው። ግርግር ለሌባ ያመቻል እንዲሉ በዚህ ሰብብ ደግሞ የጥላቻ በሽታቸውን ለማከም ንጹህ ህዝብን የተወሰነ ብሄረሰብ አባል በሚል ግድያ የሚፈጽሙትንም ቢሆን ኢፖእኦኮ ያወግዛል።

አገዛዙ በሰፊው የህዝብን ሙብት ረገጣውን እንዲያቆም መደረግ አለበት። ይህን እውን ለማድረግ ዜጎች ተባብረው ሊታገሉ ይጠበቃል። ለሰብዓዊ ሙብት ቆመናል የሚሉ ብዙዎች የአንገት በላይ ነው መቆሮቆራቸው እንደታየው ከሆነ። ሕዝብ ሲበደልና ሲረገጥ ማመጽ ግዴታው መሆኑ ደግሞ ክርክርን አይጠይቅም -- ሰብዓዊ ሙብት በስጦታ አይገኝምና። ብዙዎች ባለፉት ሳምንታት ተገድለዋል ፤ ወጣቶች ተቀጥፈዋል። ይህን ኢፖእኦኮ ያወግዛል ። የሕዝቡንም ትግል ይደግፋል። ካልታገሉ ሙብት አይከበርምና። በሕዝብ መሃል ጥላቻ የሚያሰራጩትንም ኮሚቴው መቃውሙና ማጋለጡ ግዴታው ነው። መሬት ንጥቂያ ያክትም፤ ሕዝብን ማፈናቀል ይቁም፤ የግድ ሰፈራ ይወገድ፤ በአጠቃላይም የሙብት ረገጣው ቆሞ ሁሉም የፖለቲካና የፍትህ መጓደል እስረኞች ይፈቱ። ይህ ነው የህዝብ ጥያቄ፤ መስተጋባት መከርም ያለበት ጥያቄ። የወያኔ ወዳጆች ሆነው በዕብራቱና ግፉ ወደዱም ጠሉም ተባባሪ የሆኑትንም ደጋፊዎቻችንም ጥብቅ ማሳሳቢያ መስጠት አስፈላጊ ሆኖ ይገኛል።

የህዝብ ህብረት ይጠንክር!!

በሕዝብ ላይ ግፍና ግድያው ይቁም!

ሙብት ረገጣው ያብቃ!!

ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ!!!

INJUSTICE ANYWHERE IS INJUTSICE EVERYWJHERE  
SOCEPP, 30 Riga Cove, Winnipeg, MB R2P 2Z7, Canada  
Website: [www.socepp.info](http://www.socepp.info)  
Emails:socepp@socepp.info socepp@aol.com